

ሁሉም መንገድ ፍራንክፈርት ያደርሳል!

የአውሮፓ የባህልና የስፖርት ፌዴሬሽን የሚያዘጋጀውና በፍጥነት የሚጠበቀው 13ኛው የእግር ኳስ ውድድር እ.አ.አ. ከጁላይ 15-18 በፍራንክፈርት/ጀርመን ይደረጋል። ውድድሩ በዚህ መልኩ በፌዴሬሽን ታቅፎ ሲዘጋጅ 13 ዓመታት ይቆጠሩ እንጂ ቀደም ብሎ በተወሰኑ ከተማዎችና አነስተኛ ቁጥር ባላቸው ቡድኖች መካከል በየሀገሩ በተለይም ጀርመን፣ ሆላንድና እንግሊዝም ይደረግ እንደነበር ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ግን በቡድኖች መካከል በእግር ኳስ ጨዋታ ከሚደረገውም ፍልሚያ ባሻገር የኢትዮጵያውያን መገናኛ፣ መተዋወቅያና በተለይም አውሮፓ ለተወለዱ ወጣቶች ኢትዮጵያን በመጠኑም ቢሆን የሚያዩበትና የሚተዋወቁበት ብቸኛው ማዕከል ሆኗል።

ፌዴሬሽኑን የመሠረቱት ወንድሞች አጀማመራቸው በኳስ ተጨዋችነታቸው ዘመን በቅርብ የሚተዋወቁ እየተገናኙ ለመጋጠም ሲሆን እያደር ዐላማው በይዘትም በመልክአ ምድር አቀማመጥም ሰፍቶ ዛሬ ላይ ተደርሷል። አንጋፋዎቹ በወጣቶቹ በተለይም እዚሁ አውሮፓ በተወለዱት እየተተኩ ማየት ጀምረናል።

በባሕል በኩል ይኸን ያህል የሚያመጻድቅ ሥራ ተስርቷል ባይባልም በስፖርቱ ዘርፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሎች ታይተዋል። ላለፉት ሶስትና አራት ዓመታት በጥቂት ቡድኖች መካከል ሲደረግ የነበረው የወጣቶች እግር ኳስ ውድድር በዘንድሮው የፍራንክፈርቱ ዝግጅት ላይ ከግማሽ በላይ መጨመሩን የፌዴሬሽኑ የቴክኒክ ኮሚቴና የውድድሩ አስተባባሪ አቶ ከበደ ኃይሌ በኩራት ይናገራል። ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ ሙሉ ትክረት ተሰጥቶ በስነ-ሥርዓት የተያዘለት የጊዜ ገደብ ተጠብቆ ውድድሮቹ ከዋናው (የ1ኛ ዲቪዥዮንና 2ኛ ዲቪዥዮን) ውድድሮች ጎን ለጎን ይካሄዳል። ይኸ በእንዲህ እንዳለ ላለፉት ዓመታት በተከታታይ ኮከብ ወጣት ተጨዋች ተብሎ የተመረጠው የወጣት ቅዱስ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮ ዙሪክ ቡድን ምንም እንኳ ከወጣቱ ቡድን ሶስቱ ወደ ዋናው ቡድን ቢዘዋወሩም እድሜያቸው 7-10፣ 11-14 የተገነባ ቡድን ይዞ ወደ ፍራንክፈርት እንደሚጓዝ የቡድኑ መሪ ቴዲ ተ.ጊዮርጊስ ገልጿል። በነገራችን ላይ የ13 ዓመቱ ቅዱስ «Football for Friendship» በሚል መጠርያ በ24 አገር ተወካይ ወጣቶች መካከል በርሊን/ጀርመን ላይ የባርስሎናና ጁቤንቱስ ሻምፕዮንስ ሊግ ግጥሚያ በፊት በተደረገው ውድድር ለስዊዘርላንድ ተመርጦ ከመጫወቱም በላይ ለዋንጫው ፍልሚያ አልፎ 2ተኛ የወጣው የ FC Zurich አካዳሚ ተጨዋች ነው። በዚህ ለሦስተኛ ጊዜ በተዘጋጀው ውድድር ላይ እያንዳንዱ ክለብ የመጣበት ሀገር ተወካይ በመሆኑ በዚህ ዓመት እንግሊዝን የወከለው የቼልሲ የሴቶች ቡድን በዙሪኮቹ 23-1 አሰቃቂ ሽንፈት ገጥሞታል። ቅዱስ 8 ጎሎችን ሲያስቆጥር 7 አመቻችቶ በማቅረብ በ15ቱ ጎሎች እግሩ አለበት! የውድድሩ የክብር አምባሰር ከሆነው ከቀድሞው የጀርመን ኮከብ ተጨዋችና አምባሰል ተጨዋችም አሰልጣኝም ሆኖ ለሀገሩ ለጀርመን የዓለም ዋንጫን በተደጋጋሚ ያስገኘው፣ጀርመኖች „ካይዘር“ ወይም ንጉሠ ነገሥት ብለው ከሚጠሩት ፍራንስ ቤክንባወር በቡድን የብር ሜዳል ተሸልሟል ቅዱስ።



ቅዱስ ከግራ ወደ ቀኝ በፍራንክ ሴክንባወር ስር ቁጭ ካሉት 4ተኛው፤

በ13ኛው የፍራንክፈርቱ ውድድር ካለፉት ዝግጅቶች ምን የተለየ ነገር አለ?

በዚህ ዓመት በ1ኛ ዲቪዥዮን 18 ብድኖች በአራት ምድብ በ2ኛ ዲቪዥዮን 12 ብድኖች በ2 ምድብ ይወዳደራሉ (ሰንጠረዦቹን ይመልከቱ) ለመጀመርያ ጊዜ ልምድና ሙያዊ ብቃት ያላቸው 9 ኢትዮጵያውያን ዳኞች ውድድሮቹን እንዲመሩ ተመድበዋል፤ ይኸ ብዙውን ጊዜ ከዳኞች ጋር በቋንቋ አለመግባባት ምክንያት የሚፈጠሩ አላስፈላጊ ውጥረቶችን እንደሚቀንሰው አቶ ከበደ መሻሻል ተደርገዋል ከሚላቸው ነጥቦች ጎን የሚደመረው ነው። አዳዲስ ቡድኖች ፌዴሬሽኑን መቀላቀላቸው እስየው ቢያሰኝም ሳይንዛዛና በተለይም እያንዳንዱ ቡድን በተመደበበት ሜዳና ሰዐት ተጨዋቾቹን አዘጋጅቶ መቅረብ እንዳለበት አስገንዝቦ ማስፈጸሙ ለፌዴሬሽኑ ቀላል የሚባል ተግባር አይደለም።

እስካሁን ብዙዎቹ በሀገር ቤት ተጨዋች የነበሩ በየሚኖሩባቸው ሀገሮች ቡድኖች ውስጥ ገብተው ተጫውተዋል እየተጫወቱም ነው። አሁን አሁን እዚሁ አዎሮፓ የተወለዱ ወጣቶች ቡድኖቹን እየተቀላቀሉ በመሆኑ ተጨዋቾችን

ከኢትዮጵያ ማምጣትና ቡድን ማጠናከር ብቻ ሳይሆን እነዚህ ወጣቶች ለሀገራቸው ብሔራዊ ቡድን እስከ መጨመራትና የሀገራቸውን ስም ማስጠራት ይችላሉ የሚል ትልቅ ተስፋ በአንዳንዶቹ ላይ እየታየ ነው። ከእነዚህ ታዳጊዎች አንዱ የቅዱስ ታላቅ ወንድም የሆነውና የ16 ዓመቱ ማረን ኃይለ ሥላሴ ለ FC Zurich U17 ተጫዋች ሲሆን ፍራንክፈርት ውድድር ላይ ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ቀስ በቀስ ብዙ ጌድዮን ዘላለሞች ይኖሩናል ለዚያውም ለኢትዮጵያ የሚጫወቱ!

የተወዳዳሪ ቡድኖች ቁጥር ሲጨምር የወጣቶቹም ቁጥር ያድጋልና ፌዴሬሽኑና ተሳታፊ ክለቦች ቡድኖቻቸውን በወጣቶች እንዲገነቡ ሊበረታቱ ይገባል።

የዘንድሮ ተፋላሚዎች እነማናቸው?

አንደኛ ዲቪዥዮን

ሀ.
ሎንዶን/እንግሊዝ
ኮሎን/ጀርመን
ሮማ/ጣልያን
ፊንላንድ

ለ

ኖርዌ
ሙኒክ/ጀርመን
ቪናት/ጀርመን
ኢታሊ/ጣልያን
ናይል/እንግሊዝ

ሐ
በረሚንግሃም/እንግሊዝ
ፈራንክፈርት/ጀርመን
ስዊስ/ስዊዘርላንድ
ቱሉስ/ፈረንሳይ

መ
ሆላንድ
ኑርንበርግ/ጀርመን
ዙሪክ/ስዊዘርላንድ
ቤልጅየም

ከላይ እንደተገለጸው የወጣቶቹ ውድድር ቢኖርም ምድቡ ገና ይፋ አልሆነም። እንደተለመደው የሩጫ ውድድርና የሴቶች የመረብ ኳስ ውድድር አንደሚኖር አቶ ከበደ ገልጿል። ቡድኖቹ ሁሉ ፍራንክፈርት መጣንልሽ ሲሉ ፍራንክፈርቶቹ ተዘጋጅተናል በመኪና በባቡር በአየርም ብትፈልጉ መንገዱ ሁሉ ፍራንክፈርት ያደርሳል እያሉ ነው። ከመክፈቻው ጀምሮ ያለውን ወቅታዊ ውጤት ጭምር ለ ethiosports.com ተከታታዮች ለማቅረብ እንሞክራለን

ምሥጢረ ኃይለ ሥላሴ

ሁለተኛ ዲቪዥዮን

ሀ
ዴንማርክ
ኖርዌ 2
በርሊን/ጀርመን
ስዊድን
አበበ ቢቂላ
ፈርንስ/ፈረንሳይ

ለ

በርን/ኖርዌ
ፍርንክፈርት 2/ጀርመን
አምስተርዳም/ሆላንድ
አውስትሪያ
ካታንጋ /እንግሊዝ
ኢሚሊያ/ጣልያን ናቸው።